

**የፌዴራል መንግሥት የግዥ አፈጻጸም መመሪያን እንደገና
ለማሻሻል የወጣ መመሪያ**

የፌዴራል መንግሥት የግዥ አፈጻጸም መመሪያን ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ መመሪያው ከዚህ እንደሚከተለው ተሻሽሏል።

1. አጭር ርዕስ

ይህ መመሪያ “የፌዴራል መንግሥት የግዥ አፈጻጸም መመሪያን እንደገና ለማሻሻል የወጣ መመሪያ” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

2. ማሻሻያ

የፌዴራል መንግሥት የግዥ አፈጻጸም መመሪያን ለማሻሻል የወጣው መመሪያ እንደሚከተለው እንደገና ተሻሽሏል።

1. የመመሪያው አባሪ ፮ ተራ ቁጥር 3 ፊደል ተራ "ሀ" ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ ተራ ቁጥር 3 ፊደል ተራ "ሀ" ተተክቷል።

“3(ሀ). የሀገር ውስጥ ሥራ ተቋራጮች ባለፉት አሥር ዓመታት ውስጥ ሊሠራ ከታሰበው የግንባታ ሥራ ጋር ተመሳሳይ በሆነ ቢያንስ አንድ የግንባታ ሥራ በሥራ ተቋራጭነት፣ በሽርክና ማጎበር አባልነት ወይም በንዑስ ሥራ ተቋራጭነት የሠሩና ከሚወዳደሩበት ሥራ በዋጋ ቢያንስ 70% (ሰባ በመቶ) የሆነን ሥራ በአስተማማኝና በአጥጋቢ ሁኔታ ማጠናቀቅ አለባቸው።”

2. የመመሪያው አባሪ ፮ ተራ ቁጥር 3 ፊደል ተራ “ሐ” ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ ተራ ቁጥር 3 ፊደል ተራ “ሐ” ተተክቷል።

“3(ሐ). የግንባታ ሥራው ግምት ከብር አንድ ቢሊዮን እና ከዚያ በላይ ሲሆንና፣ ሥራ ተቋራጮች በፊደል ተራ “ሀ” ላይ የተጠየቀውን የተዛማጅ ሥራ ልምድ ዋጋ በአንድ ፕሮጀክት በሠሩት የሥራ ልምድ ብቻ ማሟላት ካልቻሉ በአጥጋቢ እና በአስተማማኝ ሁኔታ የተጠናቀቁ ሁለት ወይም ሶስት ፕሮጀክቶች ድምር በልምድነት ሊያዝላቸው ይችላል። ሆኖም የሁለቱ ወይም የሶስቱ ፕሮጀክቶች የተናጠል ዋጋ ማሟላት ከሚገባቸው የሥራ ልምድ ዋጋ እንደቅደም ተከተላቸው ከግማሽ (1/2) ወይም ከሲ.ሶ (1/3) በታች መሆን የለበትም።”

3. የመመሪያው አባሪ ፮ ተራ ቁጥር 5 ፊደል ተራ “ሀ” ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ ተራ ቁጥር 5 ፊደል ተራ “ሀ” ተተክቷል።

“5(ሀ) የሀገር ውስጥ ሥራ ተቋራጮችን በተመለከተ ለጨረታ ግምገማ ዓላማ የሚወሰደው በግንባታ ላይ ካለና ከተጠናቀቀ የግንባታ ሥራ ላይ የተሰበሰበ ክፍያ ዓመታዊ ተርጉሽ ተቋራጭ ባለፉት አምስት ዓመታት ካስመዘገበው የግንባታ ሥራ ዓመታዊ ተርጉሽ መካከል የተሻለውን በመምረጥ ሆኖ፣ ሥራ ተቋራጮች እንዲያሟሉ የሚጠየቁት የተርጉሽ መጠን የሚሰላው ለሠራ የታሰበውን የግንባታ ሥራ ግምታዊ ዋጋ፣ ቀናትን ወደሚቀጥለው ሙሉ ወር በማጠጋጋት ግንባታው ይጠናቀቃል ተብሎ በሚገመትበት ወርሃዊ ጊዜ በማካፈል እና ውጤቱን በ12 እና በ0.8 በማባዛት ይሆናል። ለምሳሌ፣ አንድ ፕሮጀክት በሁለት ዓመት ከአንድ ወር ከ10 ቀን የሚጠናቀቅ ቢሆንና የዋጋ ግምቱ ብር 100 (አንድ መቶ) ሚሊዮን ቢሆን ሂሳቡ እንደሚከተለው ይሰላል።”

$$100,000,000 \times 12 \times 0.8 = \text{ብር } 36,923,077$$

26

4. የመመሪያው አባሪ ፮ ተራ ቁጥር 12 ፊደል ተራ “ሀ” ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ ተራ ቁጥር 12 ፊደል ተራ “ሀ” ተተክቷል።

“12(ሀ). ለመንገድ ፕሮጀክቶች የግንባታ ሥራ የሚወዳደረው የአገር ውስጥ ሥራ ተቋራጭ ሲሆን፣ ለሠራ ከታሰበው የመንገድ ሥራ በአንድ ደረጃ ዝቅ ያለ ልምድ ተቀባይነት ይኖረዋል። ነገር ግን የመንገድ ግንባታ ስራው የዋጋ ግምት ከብር 400 (አራት መቶ) ሚሊዮን በታች በሚሆንበት ጊዜ ሁለት ደረጃ ዝቅ ያለ እና ከዚያ በላይ የሆነ ፕሮጀክት ለተዛማጅ ስራ ልምድነት ሊያዝ ይችላል።”

3 ተፈጻሚ የሚሆንበት ቀን

ይህ መመሪያ ከታህሳስ 4 ቀን 2009 ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ታህሳስ 4 ቀን 2009 □ም

ዶ/ር አብራሃም ተክስተ
የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትር